

# UW Medicine

## የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ - በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ አጭር ዝርዝር

**የሚቀርብ የፋይናንስ ድጋፍ:** የሚሰጠው የገንዘብ እርዳታ፡ UW Medicine ባለው የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ መሠረት፣ ለድንገተኛ ሕክምና ወይም ለሌላ በሕክምና አስፈላጊ ለሆነ እንክብካቤ መክፈል ለማይችሉ ብቁ ታካሚዎች የፋይናንስ እርዳታ ይሰጣል። የ UW Medicine ን የሚመርጡ ታካሚዎች፣ ካለን ልምድ፣ ሞያና ባለው በጣም ዘመናዊ በሆነው የሕክምና እንክብካቤ፣ ሁሉንም ባንድ የጤና ጥበቃ ጥላ ሥር ማግኘት ይችላሉ። “UW Medicine”፣ የሚከተሉትን Airlift Northwest, Harborview የህክምና ማዕከል ፣ UW የህክምና ማዕከል ፣ Northwest ሆስፒታል እና የህክምና ማዕከል ፣ UW ሐኪሞች፣ UW የአጎራባች ክሊኒኮች፣ እና Valley የህክምና ማዕከልን ያካተተ ነው።

**የብቁነት መስፈርቶች የሚቀርብ ድጋፍ:** የብቁነት መስፈርቶች እና የቀረበው ድጋፍ፡ ለገንዘብ እርዳታ ብቁ መሆን በበርካታ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እነዚህም የሚፈለገው እንክብካቤ አይነት፣ የኢንሹራንስ (መድሃን) ሽፋን ወይም ሌላ የክፍያ ምንጭ፣ ገቢ፣ የቤተሰብ መጠን፣ ንብረት፣ የሞሽንግቶን ስቴት ነዋሪነት፣ ታካሚው ወይም ሃኪሙ ሊጠቃለል ይገባል የሚሉት ልዩ ትኩረት።

የፋይናንስ እርዳታ የሚጠይቁ ታካሚዎች የሚከተሉትንም ጨምሮ የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ሂደትን መከተል አለባቸው። ይህ የታካሚ የW-2 መግለጫ፣ የወቅታዊ ክፍያ ጉራጾች፣ የባንክ መግለጫዎች ወይም ያለፈው አመት የገቢ ግብር ተመላሽ ማቅረብን እና በግዛት ድንጋግ የሚደረግበት እንክብካቤን (Medicaid) ጨምሮ ለሁሉም የሚቀርቡ የድጋፍ ምንጮች የማመልከቻ ሂደቱን ሞልቶ ማጠናቀቅን ያጠቃልላል።

**ለድጋፍ እንዴት ማመልከቻ እንደሚቀርብ እና ምን ለድጋፍ ብቁ እንደሆነ:** ታካሚው ወይም ማንኛውም በታካሚው እንክብካቤ የሚያገባው ሰው፣ የቤተሰብ አባልና አገልግሎት ሰጪውን ጨምሮ በማንኛውም ሰዓት ስለታካሚው የገንዘብ ችግር ማንሳት ይችላሉ። ታካሚው ወይም ኃላፊነት ያለበት ወገን የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ እንዲሞላ ይበረታታል። ለፋይናንስ እርዳታ ብቁ ለመሆን፣ ለሒሳብ የፍርድ ቤት ትዛዝ ከመደረሱ በፊት በማንኛውም ጊዜ ላይ ማመልከቻ ማስገባት ይቻላል።

የፋይናንስ እርዳታው የሚወሰነው በ UW Medicine ቦታዎች በ UW የሕክምና ባልደረቦች ለተሰጡ የሕክምና እንክብካቤዎች ብቻ ነው። እንደ የመጓጓዣ፣ የምግብ፣ የማረፊያ ቦታና ለዘላቂ የሕክምና መሳሪያዎች ወጪዎች የመሳሰሉት በፋይናንስ ድጋፍ ስር አይሸፈኑም።

የመድሃኒት ትእዛዞች በUW Medicine አቅራቢ ከተጻፉ እና ለUW Medicine ፋርማሲ (ካል) ከቀረቡ ሊሸፈኑ ይችላሉ። በካውንተር ላይ የሚሰጡ መድሃኒቶች (OTC) በዚህ የፋይናንስ ድጋፍ ስር አይሸፈኑም።

**ቅጂዎች ከየት እንደሚገኙ፣ ሰነዶች የት እንደሚገቡ እና የግንኙነት መረጃ:** የUW Medicine የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ፣ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ፣ በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ አጭር ዝርዝር፣ እና የሂሳብ አከፋፈል እና ስብስብ መመሪያዎች ያለክፍያ በነጻ ማግኘት ይቻላል። እነዚህን ሰነዶች በተለያዩ ቋንቋዎች በኢንተርኔት፣ በስልክ ወይም በአካል ተገኝተው ማግኘት ይቻላሉ። ሰነዶችን በአንላይን ከ [uwmedicine.org/financialassistance](http://uwmedicine.org/financialassistance) ወይም [valleymed.org/financialassistance](http://valleymed.org/financialassistance) ማውረድ ወይም ፕሪንት ማድረግ ይቻላል። እንክብካቤ ለሚያገኙበት ቦታ በመደወል ኮፒዎን መጠየቅ ይችላሉ። ግልባጮቹን በአካል፣ በ UW Medicine የሐኪም ቤት ቦታዎች ውስጥ ባሉ የታካሚ መቀበያዎች እና የድንገተኛ ሕክምና ክፍል (Admissions and Emergency Departments) ውስጥ ይገኛሉ።

ለእንግሊዘኛ የፋይናንስ/ገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ እና ደጋፊ ሰነዶች በአሁኑ ወቅት የእንክብካቤ አካባቢዎን መሰረት አድርገው ሰነዶችን ለማስገባት MyChartን (ከኤሮሊፍት ኖርዝዌስት በስተቀር) መጠቀም ይችላሉ። ሁሉንም ሌሎች ማመልከቻዎችን ለማስገባት በመልዕክት፣ ፋክስ ወይም በአካል ማስገባት ይቀጥሉ። UW Medicine የእያንዳንዱን ታካሚ ሚስጥራዊነት እና የግል ማንነት ይጠብቃል። ለፋይናንስ/ገንዘብ ድጋፍ እንዲጤን የሚቀርብ የትኛውም መረጃ በጤና መድን ዋስትና ተዘዋዋሪነትና ተጠያቂነት ህግ/ Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ስር ጥበቃ የሚደረግለት የጤና መረጃ ተደርጎ ይቆጠራል።

<p><b>Harborview Medical Center</b>  <b>UW Physicians</b>  <b>UW Neighborhood Clinics</b>          Financial Counseling          325 9th Ave; Mail Stop 359758          Seattle, WA 98104-2499          ስልክ 206.744.3084          ፋክስ 206.744.5187          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.uwmedicine.org">mychart.uwmedicine.org</a></p>	<p><b>UW Medical Center-Montlake</b>  <b>UW Physicians</b>  <b>UW Neighborhood Clinics</b>          Financial Counseling          1959 NE Pacific Street; Mail Stop 356142          Seattle, WA 98195-6142          ስልክ 206.744.3084          ፋክስ 206.598.1122          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.uwmedicine.org">mychart.uwmedicine.org</a></p>	<p><b>UW Medical Center-Northwest</b>  <b>UW Physicians</b>  <b>UW Neighborhood Clinics</b>          Financial Counseling          1550 N 115th St          Seattle, WA 98133-9733          ስልክ 206.744.3084          ፋክስ 206.598.1122          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.uwmedicine.org">mychart.uwmedicine.org</a></p>
<p><b>Valley Medical Center</b>          Patient Financial Services          P.O. Box 59148          Renton, WA 98058-2148          ስልክ 425.690.3578          ፋክስ 425.690.9578          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.valleymed.org/#mychart">mychart.valleymed.org/#mychart</a></p>	<p><b>Valley Medical Center</b>          Patient Financial Services          3600 Lind Ave SW, Suite 110          Renton, WA 98057-4970          ስልክ 425.690.3578          ፋክስ 425.690.9578          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.valleymed.org/#mychart">mychart.valleymed.org/#mychart</a></p>	<p><b>Airlift Northwest</b>          Patient Financial Services          6505 Perimeter Road S., Ste 200          Seattle, WA 98108          ስልክ 206.598.2912          ፋክስ 206.521.1612          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት</p>